

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

THE CONFERENCE WAS HELD AT THE
HOTEL DE VILLE, PARIS, FRANCE, FROM
28 OCTOBER TO 31 OCTOBER 1980.

THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.

THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.
THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.
THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.
THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.

THE CONFERENCE WAS OPENED BY
M. J. H. VAN DEN BERG, DIRECTOR-GENERAL
OF THE EUROPEAN COMMISSION, ON
28 OCTOBER 1980. HE WELCOMED
THE PARTICIPANTS AND STATED THAT
THE CONFERENCE WAS A SUCCESSFUL
ONE. HE THEN INTRODUCED THE
CONFERENCE TO THE PARTICIPANTS.

በግልጽ ለሚታወቁ ጉዳዮች ላይ ብቻ ይህ ሰነድ ይተገባል።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

በግልጽ ለሚታወቁ ጉዳዮች ላይ ብቻ ይህ ሰነድ ይተገባል።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

ይህ ሰነድ ለሚጠቀሙት ጉዳዮች ላይ ብቻ ይተገባል። ለሌሎች ጉዳዮች ላይ ይህ ሰነድ አይተገባም። ለዚህ ሰነድ ላይ ማንኛውንም ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው በግልጽ ሆኖ ብቻ ነው። ሌሎች ማሻሻያዎች ለሰነዱ ጥንቃቄ አይደሉም።

一、本會為維護會員權益，特訂定本章程，凡我會員，均應遵守。本章程自公布之日起施行。如有修改，應經會員大會通過。本章程之解釋權歸本會所有。如有任何爭議，應由本會負責處理。本章程之效力及於全體會員。如有任何違反本章程之行為，本會將依法究辦。本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。本章程之修改應經本會全體會員同意。本章程之修改應經本會全體會員同意。本章程之修改應經本會全體會員同意。

二、本會之宗旨為：(一) 維護會員之合法權益。(二) 促進會員間之交流與合作。(三) 提高會員之專業素質。(四) 加強會員之社會責任感。(五) 推動行業之發展與進步。本會之組織架構如下：(一) 會員大會：本會之最高權力機關。(二) 理事會：本會之執行機關。(三) 監事會：本會之監督機關。(四) 秘書處：本會之行政機關。(五) 各專委會：本會之專業諮詢機關。本會之經費來源如下：(一) 會員會費。(二) 社會捐贈。(三) 政府補助。(四) 其他合法收入。本會之財務狀況應定期向會員大會報告。本會之資產應專款專用，不得挪作他用。本會之印章應妥善保管，不得隨意使用。本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。本章程之修改應經本會全體會員同意。本章程之修改應經本會全體會員同意。

第一章 總則

第一條 宗旨

第二條 組織

第三條 經費

第四條 修改

第一條 宗旨：本會以維護會員權益、促進會員交流、提高專業素質、加強社會責任感、推動行業發展為宗旨。第二條 組織：本會設會員大會、理事會、監事會、秘書處及各專委會。第三條 經費：本會經費來源包括會員會費、社會捐贈、政府補助及其他合法收入。第四條 修改：本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。

第五條 效力：本章程之效力及於全體會員。第六條 爭議：如有任何爭議，應由本會負責處理。第七條 修改：本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。第八條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。第九條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。第十條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。

第十一條 修改：本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。第十二條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。第十三條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。第十四條 修改：本章程之修改應經本會全體會員同意。

第十五條 修改：本章程之修改應經會員大會三分之二以上多數通過。

